


goode

4



ተጠናከራል ተ የህዝብቸው

፳፻፲፭ ከፃ፻፭፻፭

ተምህር እብ መወዳእናቸ እኩ ምስራፍ

- ከምር ተመሳሳይት ምስልታት ትደሰው::
 - ስነሻ ካርድናት ተመሳሳይት አገበያዎች ክነቶች ትርጓሜ::
 - ፌትነቶች ተመሳሳይሁት ከላት ስነሻ ካርድናት ተመሳሳይት ምስኩርሚነት ዘግመኑን ማረጋገጫ ተፈጸማል::

ወ/ሮ/ ታክክለኛ

- 4.1. ተመሳሳይት ሥፍአሚ ካስታት
 - 4.2. ተመሳሳይት ስነኩ ካርድኑት
ቍልፁ የሰነድ
ሙጠቃቅ ስነኩ መሆኑን ምርመራ 4

ማሻተቃ

አብ ዲለታዊ መነበሪያና ምስልታት ስላም ይመሳሰሉ እየም እንተንጂል ፊል ዓይነት ስርዓት ወደ ድጋግጣት ቅርጫ አለምም ማለትና አይ:: ፊል ዓይነት ቅርጫ አለምም ማለትና ግኝ ፍቃድ አይ ዓይነት ዓቅን አለምም ማለትና አይከነን:: ስለዚ አብዛኛው ምስልታት ከልተ ሰፍአዊ ምስልታት በፊት ተመሳሳይ እየም በብሎም እንታይ ከምኔን ከተመሄኑ አገልግሎት::

4.1 ተመሳሳይ ሰፍአዊ ምስልታት



ቁልፎች ቁጥቶች

- ምስልጭ ምስል
- ፩፻፻ አምስት
- ምንስት ምስል
- ሙራብኬ ማዘና
- ተመሳሳይ ስነስ ካርድናናት

- ሙከራድ ገንታት
- ሙጋ አምስት ገንታት
- ሙከራድ ካርድናናት
- ተመሳሳይ ሰፍአዊ ምስልታት

4.1.1 ስነስ ማግለጫን ካርድናናት ተመሳሳይ ምስልታትን

ንጥረት 4.1

ነዚህ ተመሳሳይ ሰፍአዊ ምስልታት በምርካራ አይደለም ምስል ምስት ካልለ ተመሳሳይ ምስልናንን ሆኖም ምስልናንን ወሰን::

ሀ.




ስእል 4.1

ለ.



ስእል 4.2

ሐ.



ስእል 4.3

መ.



ስእል 4.4


ሩ.



ስእል 4.5

እብቱ ጽጥሩት በለው ዓምኑ ምስልታት እና ዓይነት ቁርቃ አለዋም:: እና ምስል ክብቱ ከለኝ በምግባር ወይ ድጋግጣ በምንሰበ እንደሸቦ እንተካይና እቶም ምስልታት ተመሳሳይት እየም ይበኩል::

እብቱ መካይድኑ ገንታትን መካይድኑ ከርፍዓትን እናም በለዕብ ምስልታትን ጽርአ:: ክልተ ቴርጉዳታት



ስልክ 4.6

እቶም ምስልታት ቴርጉዳታት ለለዝኑና ዓይነት አይሁድ ከርፍዓት አይሁድ ምስል 90° እያ::

ስለዕብ መካይድኑ ከርፍዓት እቶም ምስልታት ቅንጫይ እየም::(1)

ዓይነ እናምናን መካይድኑ ገንታት እቶም ምስልታት እንተንርአ ድጋግጣ

$$\frac{\text{ን. ዓይነ. } \text{ትርጉዳት}}{\text{ን. } \text{ንእሽተይ } \text{ትርጉዳት}} = \frac{3}{1} = \frac{3}{1} = \frac{3}{1} = \frac{3}{1} = 3 ::$$

$$\frac{\text{ን. } \text{ንእሽተይ } \text{ትርጉዳት}}{\text{ን. } \text{ዓይነ. } \text{ትርጉዳት}} = \frac{1}{3} = \frac{1}{3} = \frac{1}{3} = \frac{1}{3} = \frac{1}{3} ::$$

ስለዕብ መካይድኑ ገንታት እቶም ምስልታት ተመመጠንኩ እየም::(2)

ትርጉም 4.1



ከልተ ቁል ፍይነት በዘመኑ ገንታት አለዋምም ነገሮች ተመሳሳይት እየም አበሱ::

1. መካይድኑ ከርፍዓት እቶም ነገሮች ቅንጫይ::
2. መካይድኑ ገንታቶም ተመመጠንኩ እንተካይድናምን እያ::

ከልተ ነገሮች ከ₁ ከ₂ ከ₃ ከ₄ ተመሳሳይት ምስልታት ጽምግባዬ ምልክት ~ ጽጥቀም::

$\hat{n}_1 \sim \hat{n}_2$ እሌክት ደጋግጣ ይዕኩል::

አጠቃላይ 1: በለዕብ ነገሮች ተመሳሳይት ምስልታት እርከብ::



ስልክ 4.7


ፍታት: ገንታትን ከርፍዓትን ነገት ሁሉም ሁሉም ቅጂዣና ዝግጁነት እንተለኝ

$$1. \frac{\overline{AB}}{\overline{FH}} = \frac{\overline{AD}}{\overline{HJ}} = \frac{\overline{DC}}{\overline{JI}} = \frac{\overline{BC}}{\overline{IJ}} = 2::$$

2. $\angle A \equiv \angle F$; $\angle D \equiv \angle H$; $\angle C \equiv \angle I$ እኩ:: [$\angle B \equiv \angle J$ መሆኑን ንብረቱ መርከራ ይችላል::]

ከዚህ መሆኑን ከርፍዓት አውን ቅጂዣና እያሆ:: ስለዚህ ቅጂዣና እያሆ:: ቅጂዣና መሆኑን ሁሉም ሁሉም ~ ቅጂዣና እኩ::

አጠቃላይ 2: በስዕበ ያሆ኏ ምሳሌታት ሰብዳሪ ከርፍዓት ቅጂዣና እያሆ::



ስልክ 4.8

ፍታት: ገንታት ሁሉም መሆኑን ከርፍዓት እኩ ሁሉም እንተለኝ::

$\frac{\overline{AB}}{\overline{EF}} = \frac{\overline{AD}}{\overline{EH}} = \frac{\overline{DC}}{\overline{FH}} = \frac{\overline{BC}}{\overline{GH}} = \frac{2}{3}$ መሆኑን መሆኑን ከርፍዓት ለማሳሌ ነገት ቅጂዣና እያሆ::

ይሆን አዋጅ መሆኑን ከርፍዓት ከምሩ ተርጉም ቅጂዣና እያሆ::

ስለዚህ ሁሉም ሁሉም እኩ::

ይመዘኛና:


ገንታትን ከርፍዓትን ሁሉም እኩ:: ሁሉም መሆኑን ከርፍዓት ምሳሌ መሆኑን ከርፍዓት::

ሁሉም መሆኑን ከርፍዓት እኩ:: ምሳሌ መሆኑን ከርፍዓት እኩ::

ሁሉም መሆኑን ከርፍዓት እኩ::

አጠቃላይ 3: በስዕበ ተርጉምታት ቅጂዣና እያሆ::

ፍታት: እንተደካ ለገንታት እያሆ ተርጉምታት ሲ የ ሲ የ ሲ የ ሲ የ




ስልክ 4.9

ማግኘት ከምዝክር

1. መጠን አጥቃና በኋኩ መካይደት ገንታት እናም ትርጉፌታት $\frac{1}{3}$ ወይ ይመግ $\frac{1}{3}$ እየ::
2. የቅኑ ሂድአድ ከርናዕ እናም ትርጉፌታት እውን 90° ሲለሆነን መካይደት ከርናዕት ፍንጻ እናም:: ሲለሆ እናም ትርጉፌታት ተመሳሳይ እናም::

ሙሉሙያ 4.1

1. ነውም በስልክ ምሳሌ አሳይቷ ትክክል በኋኩ ምቁ ሲከተታ በኋኩ ይመግ ቤት እናበላከም መልሰ::
 ወ. ከልተ ፍንጻ ሲለሆ ከርናዕት ተመሳሳይ እናም::
 ሌ. ከልተ ምስኬይ ሲለሆ ከርናዕት ተመሳሳይ እናም::
 ካ. ከልተ ከልው-ማስረጃ ነኝ ሲለሆ ከርናዕት ተመሳሳይ እናም::
 መ. ከልተ ፍቅርንጻለት ተመሳሳይ እናም::
 ወ. በኋኩ ስንብ ምስ ባልሆ ተመሳሳይ እየ::
 ሌ. ከለም ትርጉፌታት ተመሳሳይ እናም::
2. እሁ በስልክ ምሳሌ ታራሱለግራም ከይኑ ሲያቀሩ ይመግ እብ ነጥበ ወ አራሱበት እንተኩይም ከበዚ ታራሱለግራም ከልተ ይሞና ተመሳሳይ ሲለሆ ከርናዕት ይለየ:: ዓመልካም ይመግ ምስኩንያት እቅርቦ::

**ስልክ 4.10**

3. ገንታት አይ ሰብ ከርናዕ 3፣ 5፣ 7 ግ 9ን ማመልከት እናም:: እሁ ሰብ ከርናዕ እሁ ተመሳሳይ በኋኩ ሰብ ከርናዕ ገዢአት እኔ እነዚህ ስን 12አማ እንተኩይኑ ለዚአት እናም ከልተ ለንታት እሁ ሰብ ከርናዕ ይለየ::
4. Δህረቱ እንተተዋሱ:: ከበዚ በተወካይ ሲለሆ ከርናዕ
 ተመሳሳይ ሲለሆ ከርናዕ በስተመድ ምስኩል ይከናል?
 8. አዘጋጅ ሌ. አነሳስን
5. አይ ፍቅርንጻለ ሁለፊመ ተዋሱ:: የቅኑ ከበዚ በተወካይ ፍቅርንጻለ
 8. አዘጋጅ
 ሌ. አነሳስን ተመሳሳይ በኋኩን ፍቅርንጻለ በስተመድ ምስኩል ይከናል?

- 6 ወርዳን ቁጥር 3 እና ገዢ ቅጂዎች 4 እና 5 እና 6 እና 7 እያም:: አይደለም ነኝ
እኔ ገዢ ቅጂዎች 8 እና 9 እና 10 እና 11 እና 12 እና 13 እና 14 እና 15 እና 16
የተመለከ ስርዓት ተመሳሳይ ይሸፍ? የሚንታይ?


4.1.2 መፈበት ማዘገብ የቅርቡ አምዶኖን

አሁን ድጋፍ ምስልታት በምግባር ይሸፍን በምንካለ ተመሳሳይ ምስልታት በምንመራ
ከምንረከብ ክንርክ እና::

ነጥረት 4.2

ዘመኑ መፈበት:- መፈበት እርዳለሁ ከምንሰን ተደቻለሁትን

ዘመኑ: ነዚ አስቀበ ስለ-ስለ ከ-ርናድ ሁሉ አጠቃላይ ተመሳሳይ ዘመኑ ስለ-ስለ ከ-ርናድ
ምስራት



ስልክ 4.11

መፈበት ነዚ ስለ-ስለ ከ-ርናድ የሆነ ወረቀት ቅድመ:: በምንቀሳል ድጋፍ ነውም አስቀበ
ስለ-ስለ::

1. መፈበት ወሆኑ አቅምት-ከም አስቀበ መፈበት የቅርቡ የቅርቡ አቅምት-ከም::
2. መፈበት ወሆኑ አቅምት-ከም አስቀበ መፈበት የቅርቡ የቅርቡ አቅምት-ከም::
3. መፈበት ወሆኑ አቅምት-ከም አስቀበ መፈበት የቅርቡ የቅርቡ አቅምት-ከም::
4. ወረቀት መፈበት የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ::
5. የቅርቡ ስለ-ስለ ከ-ርናድ ሁሉ አጠቃላይ ተመሳሳይ::
6. ከምኑውን ከ-ርናዣት እያም ስለ-ስለ ከ-ርናዣት የቅርቡ::

ከዚህ ትኩረት::

- በአዲበ መጠኑ ምንድና መዝግቦች ገዢታት እያም ስለ-ስለ ከ-ርናዣት እንታይ
ተጠዘረበበታል?
- በአዲበ መጠኑ ምንድና መዝግቦች ከ-ርናዣት እያም ስለ-ስለ ከ-ርናዣት እንታይ
ተጠዘረበበታል?
- በአዲበ እያም ስለ-ስለ ከ-ርናዣት እንታይ ወጣል ይከናል?

ከብቶም የቅርት እቶም ገንታተን ከርዳባትን;

1. መኩረድና ከርፍዓት እያም ስለስ ከርፍዓት ቅንጫ እያም::
 2. መኩረድና ጽንታት እያም ስለስ ከርፍዓት እውን ተመጣዎንና እያም::
ማለት ሂደት ይህ የሁኔታ ሂደት የሁኔታ ሂደት የሁኔታ ሂደት::

$$\text{հյահամուշ} \quad \frac{\overline{հ\alpha}}{\overline{ս\lambda}} = 2:: \quad \frac{\overline{ս\tau}}{\overline{\lambda\phi}} = 2:: \quad \frac{\overline{հ\tau}}{\overline{ս\phi}} = 2::$$

እኔ ማለት በመስራት መግለጫ ተመሳሳይነት፣ እያም ከላተ ስለስ ከርናዣት
ተመሳሳይ፣ እያም::

መጠኑ አማካይና መጀመሪያች ስነዥት አቶም ስስሰ ከርፍናት ቁጥሚ አሁን የቁና አማካይ
መሸጋሚ መሸጋሚው ማዘዘን ተባሸረን ይሆዋል::


ንእብነት አብ ማስታወሻ ተጠናቸው የጥሩት እንተዋልድ-ከ-ም መጠና በምድር
መ-ከይደጋቱ ገንታት እቶም ስለ-ለ ከ-ፍናግት 2 ስለዝኑና መራ-በከ ማዘን እዘ-
ተመሰሳለሁት? እኔ ይህል::

A-0

መሬትና ማዕከል ለዚህ 1 አንተኩለሁ ምግባር አገልበ አንተኩና፡ ትክቃ የ 1 አንተኩለሁ ደማሚ
ሚነስስ ልዩ አገልበ፡፡

አስተያየት 4: ከዚ በሰው ማስታወሻ የሚከተሉበት ማረጋገጫዎች ማስተካከለ ይፈጸማል

ፍታዬ: እብ ወ-ሸጂ, እኔ ፌትጋግል ሁሉዎም ቐጥና ነጥበ
ው አቅምዎ:: በእል. 4.12




ቍልዕስ ደመኑ ከበት ወደምንበርሃን መረጃዎች መሆናቸውን መለያን መመሪያ ስትራር

ድኩር እነዚ አብ ስደሰድ መሬሪ ወከ = 3 $\overrightarrow{\text{ወይ}}$

ወሰ = 3 $\overrightarrow{\text{ወለ}}$ **ወተ** = 3 $\overrightarrow{\text{ወአ}}$ **ከምኑውን**


ወቻ = 3 $\overrightarrow{\text{ወሙ}}$ **ገደርከምኑ** **ነጥበታት** **ከ፡ በ፡ ተ፡ ቤ፡ ተ፡**

ይሁ **ለ፡ የ፡ ይ፡ እ፡ ይ፡** **የ፡ እ፡ ይ፡ እ፡ የ፡**



ՊՐԵՄԻԱ ԸՆԹԱՑԿԱՆ ԽՈՏՔ ՋԵՂԱ

030 413



030-4.14

ወ/ሮ ተደሰ 4.1

በትኩስ ትይንከታው ነጥበ ወ ካበት ፈእታንግል መዋሪ እንተኩይኑ ነት ገተመሄበትኩስ
ፈእታንግል ምልጻይ በከኩልን በይከኩልን ምናኔ ተመያየር ::


አስተያየት 5: አስፈላጊ ስሌዳ ከርናሳ ህልዕና መሬታዎች ማረጋገጫ $\frac{1}{2}$ ተመምሮከጥ እንዲሰጥ::

፩፻፭: ካጥቢ ወ እብ ወ-ሽጂ እኔ ስለ-ስ ከ-ርናል
ብምው-ሳድ ባ ሁኔታ ለን ሲን ቤት ቤት ቤት መረራት
እዋዎች::

$$\Phi_{\text{A},\text{B}} = \frac{1}{2} \Phi_{\text{A}} + \frac{1}{2} \Phi_{\text{B}}$$

መሰረተ በምግባር ንጥረቃት ማ’ ላ’ ተ’ እዋምበር፡፡

ԴՈՒՅՆԱՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ



አክለ, 4.15

ሰ ፳፻፲፭ ፪.፲



4.16


A.0

ው አገ ማኅናል ከዚህን አነተዥናና ዓይ ክሌተኝም ስያዊ መስመራት መረጃበት ነጥበ
ሚወገድ ይዘሩል እሱ፡ አነተዥናና ግኅ ው አገ ቀርቦ እኩ ማስረ አገ አቶ በታ
ከዚህን ይዘሩል እሱ፡

ቁድም ከበላ ካብ አስራ-አናየም አብነታት በንእሰዳያ ይከተሉ አልበናም ምስለ ምስተኞች መሆኑን የሚከተሉት ተመሳሳይ እኩ:: እኩ መረጃዎች ማስቀመጥ እኩ:: እኩ መሆኑን የሚከተሉት ተመሳሳይ እኩ::


ሙሉዎች 4.2

1. ነገር አብ ታክክለኛውን ስልክ አብ
ድፍተርክናው ቅጽአትናው በመሸጠከና መግለጫን 3 እኩበዋ::




ስልክ 4.17

2. ነገር አስደብ ጥራሮች ሁሉ ስልክው አብ
ድፍተርክናው ቅጽአትናው በመሸጠከና መግለጫን 2
እኩበዋ::




ስልክ 4.18

3. ነገር አብ ታክክለኛውን ስልክው አብ
 $\frac{1}{4}$ እንዲስ::



ስልክ 4.19

4. ነገር አስደብ ትርጓሜት ሁሉ ስልክው በመሸጠከና መግለጫን $\frac{1}{3}$ እንዲስ::




ስልክ 4.20

5. ከበ 1 ክሳብ 4 አብ አስፈላጊነው ሲሆኑ መጠና
ዘምድና መካይነት እንታት አድርጋዊ ምስል ይለዋ::
እንታይ ተቀባዩትም?

6. አብ አስደብ ምስል ነጥቦ ወ አብ ይገኘ ሆኖ ሆኖ ይረዳ:: አብ ወሁድ ወላንዎችን
አብ ለለወ መሱሱት ወሬ = 2(ወሁድ)፣ ወሰ = 2(ወለ) ጥ ወሽ = 2(ወሳ)፣ ወቅል
ነጥበታት ላይ ስንጻ በጣም ፕሮግራም ሰራሽ ሲከለ::

- ሀ. በአዳበ መካይነት ከርፍት እቶም
ስልክ ከርፍት እንታይ ምሳሌ
ትክክለ? (ከርፍትናው በምዕቃን
አውቆድና)::



ስልክ 4.21

- ለ. በአዳበ መጠና ዘምድና መካይነት
እንታት እቶም ሲለብ ከርፍት
እንታይ ምሳሌ ተክክለ? (እንታቶም
በምዕቃን አውቆድና)::

4.2 ተመሳሳይቱ ስነዱ ከፍናዎት



ଓଡ଼ିଆ ଶକ୍ତି

ተመሳሳይነት ስስስ ካርናዋት ከነ ፍተና ተመሳሳይነት መጠን አምድና እርዳ
ፈተና ተመሳሳይነት ዓቃዎ አምድና እርዳ ስስስ ካርናዋት ከነ ፍተና ተመሳሳይነት
ሰራው ስስስ ካርናዋት ስጠኑ አምድና እርዳ ስስስ ካርናዋት ከነ ፍተና ተመሳሳይነት
ሰራው ስስስ ካርናዋት መጠን አምድና ቤታታት

4.2.1 ምስክሮ ተመሳሳይቱ ስትት አርፍናት

እብ ነውለፋ ገኩለ ምስራና በዘዴ ተመሳሳይ ተደርሱ ምስራታት ተማሪርከ-ም
እኩም፡ ስለ-ስ ከርኖች እቶም መስራታዊ ተደርሱ ምስራታት ስለዝኑና ንዑስም
ፍል-ይ ወመተ በምሃገብ ክተማማኑ ፊጥታ፡፡

ንጥረት 4.3

ዕለማ : ምርጋዊ ተመሳሳይት ስለስ ከርናንት

ԱՅՆ ԹՎԱԿԱՐՔԻ ՏԵՂՄԱՆԱԿԱՐՔ ԱՅՆ ԹՎԱԿԱՐՔԻ ՏԵՂՄԱՆԱԿԱՐՔ

1. ከንታትና ከርፍዓትና በዚህ ስለሆነ ከርፍዓት ሁሉም የስራ ጥሩ በከተት የቅኑ:: በምቻዋል


2. መጠኑ ዘመኝና ጥወካች መሻይድና ከንታት ያለየ::

3. በዚህ የቅኑ መሻይድና ከርፍዓት እንታይ
ተጠዘረዋለም? (አብዛኛው መሻይድና ከርፍዓት
እንበለመው ሆኖ ሆኖ፣ ሆኖ ሆኖ፣ ሆኖ
ቁጥር እያም::)

4. እቶም መሻይድና ከንታት እንተለዋዋጥኩምም፣ ማለት ከከንዳ ሁሉም ሁሉም
ና ሆኖከተት የስራ ሆኖከተት የቅኑውን እንታይ ለወጪ
ተወስኗል?

መጠኑ ዘመኝና መሻይድና ከንታት አይ ይይናት ይ ይገዢ:: የቅኑ
መሻይድና ከርፍዓት ከ ማስረጃ በኋላ ይ ይመስላለሁም?

5. እንታይና ተመሳሳይና ስለሆነ ከርፍዓት ይቀና::



000-4.22

እኔ ታጥሬት በተኋላ እንተሰራሩትም እብካም በስዕስ መደምደምታ ሚብዛል::

A. መኩረድ አንታት እውነት ተመግዻነት; እያም::

$$\text{እሁ ማለት አደ ዓይነት መጠኑ አምድና ማለት } \frac{\bar{v}\Delta}{\bar{t}h} = \frac{\Delta \Delta}{\bar{h}t} = \frac{\bar{v} \Delta}{\bar{t}t} \text{ እያም}$$

ዘሆኖ::

ከሚሸላም ዓይነት ስለሰ ከርፍዓት ተመሳሳይት; ስለሰ ከርፍዓት ይሞላ::

ስለዚ ተመሳሳይት ስለሰ ከርፍዓት እውነት ምስ ተመሳሳይት ነበት አደ ዓይነት እያ::

ትርጉም 4.2


እወቱ ስለሰ ከርፍዓት ተመሳሳይት እያም ከሱሁ አንድሰር መክፈድ ከርፍዓቶም
ቀንጻ ካይምና መክፈድ ገንታቶም ተመግዻነት ንድፍምና እያ:: ምልክት
ተመሳሳይት ይማ ~ እያ::

Δሀለሁን ሲሆን ተመሳሳይት; ስለሰ ከርፍዓት እንተኩረድም ሲሆሁ ~ ሲሆን
በጥምቦር ይወካኬ:: በመስረት እኔ በተመግባር መግለጫ ሲሆሁ ~ ሲሆን ከንብል
እንተለኝ

$$\angle v \equiv \angle \bar{v}; \quad \angle \Delta \equiv \angle \bar{\Delta}; \quad \angle h \equiv \angle \bar{h} \text{ ከምናውን}$$

$$\frac{\bar{v}\Delta}{\bar{t}h} = \frac{\Delta \Delta}{\bar{h}t} = \frac{\bar{v} \Delta}{\bar{t}t} = \& \text{ ማለትና እያ:: (እ. ቁጥር እሆነ ዓይነት አምድና ማለትና እያ::)}$$

በስራ እንተቋሙት





$\Delta \text{PQR} \sim \Delta \text{P}'\text{Q}'\text{R}'$

ይኩለን:: መኩረድ የጥምቦር በቅለሉ ጽምዝናር ይመ ነዚ በስዕስ ስሳሌ ምርከር የድለ::

አስተዋዕለ::

እወቱ ስለሰ ከርፍዓት ተመሳሳይት እያም ከሱሁ መክፈድ ከርፍዓቶም ቀንጻ ከመ
እንተኩረድምና መክፈድ ገንታቶም ተመግዻነት እንተኩረድምና እያ::

እስከ 1: $\Delta ABC \sim \Delta DEF$ እንተኩለን ጽዜ.አት \overline{BC} የ ሽዜ.አት \overline{EF} ን ያለብ::



ይታለ:

በእለ. 4.24

ዘተወጪ

$\Delta ABC \sim \Delta DEF$

ዘዜ.አት

የ ሽዜ.አት \overline{BC} እና \overline{EF} ን

$$\Delta ABC \sim \Delta DEF \text{ ሲለምን } \frac{\overline{AB}}{\overline{DE}} = \frac{\overline{BC}}{\overline{EF}} = \frac{\overline{AC}}{\overline{DF}} = k \text{::}$$

$$\text{ስለዚ. 1. } \frac{\overline{AB}}{\overline{DE}} = \frac{\overline{BC}}{\overline{EF}}$$

$$\text{2. } \frac{\overline{AB}}{\overline{DE}} = \frac{\overline{AC}}{\overline{DF}}$$

$$\frac{4}{6} = \frac{6}{\overline{EF}}$$

$$\frac{4}{6} = \frac{8}{\overline{DF}}$$


$$4(\overline{EF}) = 6 \times 6$$

$$4(\overline{DF}) = 6 \times 8$$

$$\overline{EF} = \frac{36}{4} = 9 \text{ ስ.ማ::}$$

$$\overline{DF} = \frac{6 \times 8}{4} = 12 \text{ ስ.ማ::}$$

እስከ 2: ከብዛዕባ በስራው መካይነት ከ.ርድንትን መካይነት ነንታትን ውለብ::
ተመሳሳይ ሲሆን ከ.ርድንት ድማ ነፃ.ርክ.ም አዋጅ መረጃ::



በእለ. 4.25

ይታለ: ካቲ ምስሌላ በምርክራ ሁሉ በቻ በቻ በቻ በቻ በቻ በቻ::


$$\text{መካይነት } \frac{\overline{AB}}{\overline{DE}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \text{:: } \frac{\overline{BC}}{\overline{EF}} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4} \text{::}$$

$$\text{ከዚህ አውን } \frac{\overline{AC}}{\overline{DF}} = \frac{4}{9} = \frac{1}{3} \text{ እያ:: } \text{ስለዚ. } \frac{\overline{AB}}{\overline{DE}} = \frac{\overline{BC}}{\overline{EF}} = \frac{\overline{AC}}{\overline{DF}} \text{::}$$

ከብዚ. መካይነት ከ.ርድንት ቅንጻ ምስክርምን መካይነት ነንታት ድማ ቅዱሙ መጠን ነጥቦና ከዚህ ስለም ከ.ርድንት ስለመስጠት:: ሲሆን, $\Delta ABC \sim \Delta DEF$ ምባል ይከናል እያ::


ሙሉ መሠረት 4.3

1. ቅንጻ ስለሰ ከርናዣት ተመሳሳይ የምናናም እርከቶ::
2. Δሀለዕ ~ Δሀከተ ከምኑውን ስለከተ ~ Δሻመች እንተኩይኑ በዛዕባ ሆኖ ስለዕን
Δሻመችን እንታይ ምባል ይከናል?
3. በስዕበ ዋምና ስለሰ ከርናዣት ተመሳሳይ ከገብረዎም በሽልል መሰርዬ እዋም መሠረት::




ስል. 4.26

4. Δተቶዶ ~ Δመረጃ እንተኩይኑ የምኑ ገዢዣት ሙሉ ሲሆን የሚል::




ስል. 4.27

5. Δሀለዕ ~ Δመበተ ከይኖም $\frac{\overline{PQ}}{\overline{ST}} = 18 : \frac{\overline{QR}}{\overline{TU}} = 15 : \frac{\overline{PR}}{\overline{SU}} = 12 :$
 $\overline{SU} = 9$ እንተኩይናም የምኑ እቶም በተረሱ እንታት ሆኖ ሁለም::
6. የምኑ እንታት አይ ስለሰ ከርናዣ 6ሳሜ : ከ 6ሳሜ 12ሳሜን እየም:: የምኑ
መኩይድኑ እንታት ተመሳሳይ በሽልል ስለሰ ከርናዣ ይመግ በቃል የምኑ እና ሁለም ተ
ሰማ : 12 ሁ.መ 16 ሁ.መን እየም:: ወጪ ከ 3 ቅ 3 ይለም::
7. አሁን በስዕበ ምስላል ሆኖ ሁለም $\Deltaሀለዕ \sim \Deltaሀመራ$ እያ::
እንተደካ $\frac{\overline{PQ}}{\overline{ST}} = 4 : \frac{\overline{QR}}{\overline{TU}} = 3 : \frac{\overline{PR}}{\overline{SU}} = 6 : \frac{\overline{PR}}{\overline{SU}} =$
12 ከይኑ ለዚዣት \overline{SU} ሲሆን የሚል::
8. እነ በስዕበ ምስላል ሁለም ተረለለማረም
እያ:: $\overline{PQ} \sim \overline{ST} \sim \overline{QR} \sim \overline{TU} \sim \overline{PR} \sim \overline{SU}$
እኔ እኔ ተረለለማረም እንተኩይናም
ልዕሊ ሁለም ተረለለማረም እርከቶ::



ስል. 4.28



ስል. 4.29

4.2.2 ፊተና ተመሳሳይነት ስለስ አርፍናት

ከእተ ስለ-ስ ከርናዣት ተመሳሳይ ተምኑና ዘመኑን ጥምኑን ታምፍላጥ

- ሀ.** መ’ኩይድ-ት ከርፍዓት ቅንጻ ም’ኩድም ከምሳውን
ለ. መ’ኩይድ-ት ገንታ-ት ተመጣውን-ቱ ም’ኩድም ምርግንጫዥ የደረሰ;

እብዕ. የእሳ ምልሬና እና ስለስ ክርኖች ተመሳሳይች ምኞችምን ሲያምኞችምን
በቅለለ እተፈልጉለ መንገዶ ክትመሃኑ እኩም::

ንጥረት 4.4


ბლოკ: 00-0 ჩ-ცდგა-7 ფსილა-է მუნიციპალიტეტი

ԱՅԱԲ ԹՈՒՇԻՉԻ: ԹՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՈՒԹ Ի ԻՐՎԱՀՆՅ ԴԵՐԴԱՀԻՒՅ

በመጀመርች ንዑስ በለሰሳ ስለ-ስ ከ-ርናዕ ዓብ ደኝተርከ-ጥ
ቁድር፡፡ ጥልሁለሰ በመሸጻዕስ መግዛን 2 እስበት-ጥ
ልሁለስ’ ቁይ፡፡ ቅልአከ-ጥ ከ-ለዕም ከ-ርናዕትን ጉንታትን
እናጥ ስለ-ስ ከ-ርናዕት ዓቅራ፡፡ ዓቅርጥ ደማ እውዲደሩ፡፡

- ၁။ ክስ መጠኑ ብምድና አድራሻ መከተለች እንታት
እቶወል ስለሳ ከፍናዎት እንታይ ተግባሮከና?**

- የዚህ ማስታወሻ ከፍተኛ ስም ስለሆነ ከፍተኛ ይ እንደሆነ ተጠበቅበታል?




አክለ 4.30

ከብዕ. ገጥፋት እንደደረሰ ቁምነገር ገንታት አይ ስለስ ከ-ፍናዬ ምስ ገንታት ነውበያ
ስለስ ከ-ፍናዬ ተመጣጠኑት እንተሸኑ እቶም ስለስ ከ-ፍናዬት ቅንጻ. ምክናናም እየ::
ከብዕ ተመጣጠኑት ገንታት ጥሩሁ በዋጊአይ ስለስ ከ-ፍናዬት ተመሳሳይት ምክናናም
ምናሳጥ ይከኩል:: እነዚ ፎቃ በዘህ በለዕባ ተከራዩ ይግለ::

ተስጋሚ 4.1 ተስጋሚ ትመሳሳይነት ገና-ገና-ገና /ገ-ገ-ገ/

የንታት አዲ ስለ-ስ ከ-ርናዕ የጂሳ መ-ከይድቱ ጽንታት ከልአ ስለ-ስ ከ-ርናዕ
ተመጣንቱ እንተ-ከይድም እያም ስለ-ስ ከ-ርናዕት ተመሳሳይት እያም::

አስተያየት 3: አስተያየት 3-ን የሚከተሉት ተመሳሳይት የሚከተሉት ስርዓት አይደለም::



030 4.31

ፍታዬ: መጠን አጥቃደና ስልሳለ መከራይና ገንዘብ እንተንርሏ;

$$\frac{\overline{gh}}{\overline{ft}} = \frac{7}{14} = \frac{1}{2} ; \quad \frac{\overline{hc}}{\overline{tm}} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} \quad h\sigma\alpha\cdot\theta\cdot\gamma \quad \frac{\overline{cl}}{\overline{sm\phi}} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \quad \gamma\zeta\eta\pi::$$

ՀԱՅ ՊԵՂԱԴ ՓԻՄ = 2ԱՀԻ ԴՄՊ = ԱՀԱ ՄՊՓ = 2ՀԱԱ ՀԲՇ

$$\text{if } \varrho \text{ is odd} \quad \overline{\partial h} = \frac{1}{2} \overline{\Phi T} : \overline{h\zeta} = \frac{1}{2} \overline{T^{op}} : \overline{\zeta h} = \frac{1}{2} \overline{\sigma^0 \Phi} \lambda \varrho ::$$

ስለዚ በተኋሪያው ተመሳሳይት ከ - ከ - ከ ማረጋገጫ ~ ፖዕሰት እየ::

ንጥረት 4.5

ዕለማ: ተመስኗልነት ስለ-ሳ ከ-ርናድ የጊዜያዎች


ԱՅԼԱԲ ԹՎԱԿԱՌԻԴՆԵՐԻ: ԹՎԱԿԱՌԻ ԽԳՄԱՆ ՀԱՅՈՒՅՑ ՏԵՇԵԿԻԿԱՅ

Δυλή ԳՈ ԶԲԴԵՑԻԹ ՔԸՆԻ:: ԿՈ ԱՍԼԻ ՄՊՀՆԻԴՐԻ ՄՆ Յ ՄԻ Յ ԱՄՆ
ՆԹԱԺԴԻ ԻՆ ԻՆ ԶԱ ՊԱ ՊԱԿԻ ՊԱԿԻ ՊԱԿԻ ԱՍԼԻ Յ ԱՍԼԻ Յ ԱՎԲԱԿԻ

$$\frac{\overline{v_t}}{\overline{v_\phi}} = \frac{\overline{v_T}}{\overline{v_\phi}} = \frac{1}{2} :: \text{ԴՊԾԴԸ?}$$

በዚህ አገልግሎት የሚከተሉት ስምዎች ተስተካክለዋል:

ՀՆԴ ԺԱԼ Ք-Թ



አክለ 4.32

- ሀ.** ተቋ ነው እና በመስጠት የቅንከጥ ተቋ ይለየ:: ሰላም 4.32

ለ. \angle ሀቃቁ ነው እና የቅንከጥ የቅርጥ አዎዲድሩ:: በጣም ቅል ይሙን


ሐ. \angle ሀቃቁ ነው እና የቅንከጥ የቅርጥ አዎዲድሩ:: ክብጥ የቅርጥ አንተይ
ተቀረብበጥ?

እብት ገጥፏት ስድስድ የቁን በተከናወል እንተቀጣቸው እነም የቅርታ እዘላም
ጥራ-ሳ በምውራድ ሆኖለሁ ጥ ሆኖተኞች የ ተመሳሳይት እየም ዘመኑ:: ክብረ ነዔ ነሰብ-በ
ተክረም ምቻማጥ ይከናወል::

ተኩረም 4.2 ተኩረም ተመሳሳይት ገና-ከርድና-ገና /ገ-ገ-ገ/

ከልተ ይምኑ መካይደት; ገንዘብ ከልተ ስለስ ከርናዣት ተመጣንትን ሁዋናት
ከርናዣቶም እውነት ቅንጻን እንተኩረቶም እቶም ስለስ ከርናዣት ተመሳሳይት;
እየታ::

አስተያየት 4: አብዛኛ, የሰው ማስረጃ, ተመሳሳይቷል፡ ገዢነት, ስለፈ ከ-ፍርማዎች ፍላጋቸው፡፡



አክለ 4.33

ፍታዬ: ደህንመራና ደለምዕኑን እንተዋስኩና

வ. அம்மூல என்றால் நம்முடியுள்ளது?

$$\text{d. } \frac{\overline{v_m}}{\lambda m} = \frac{6}{3} = 2 \text{ היחס בין } \frac{\overline{m_L}}{m_h} = \frac{4}{2} = 2 \text{ גודל היחס}$$

ԱՐՄԵՆԻԱ ԻՐՄԱՆՈՒՅԹԱԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ


ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԵՐԱԿՐՈՅ ՎԵՐԱԿՐՈՅ ՎԵՐԱԿՐՈՅ ՎԵՐԱԿՐՈՅ

ንጥረት 4.6

ბრძან: თმობისას ისე ხაციაზე მცირდე

ԱՀԱԲ ԹՈՒՅԻՇԻԴՐ: ԹՈՒՅԻՇԻ ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԻՄ ԴՐՅ

ትስዬ የሚከተሉ ማኅበርናም ከርፍያም እብ ሁን ገን ቤትና
አባር ከርፍያም እብ ነጥበ መ ቤትና ፖስልመ ጥ
ድረሰዎች የሚከተሉ ማኅበርናም ከርፍያም እብ ሁን ገን
የሚከተሉ ማኅበርናም ከርፍያም እብ ሁን ገን



030 434

9. ∠ħiekk? ≡ ∠ħus? għiġi? 3għo? jidde?

ለ. እብ በተወካሪ ስለ-ስ ከርናዕ ሽጂ እንታይ ተብሎ?

አ. ከ-ለም ገንታት ልህላመ እና ልረሰመን የቃኑ::

መጠኑ አጥቃደናታት መከራይና ገንታቶም ደማ አውቆድ኏:: ማለት

$$\frac{\Delta v}{\phi \zeta} = \underline{\hspace{2cm}} : \frac{v^m}{\zeta^m} = \underline{\hspace{2cm}} : \frac{\Delta m}{\phi^m} = \underline{\hspace{2cm}} ::$$

Digitized by srujanika@gmail.com

ስለዚ, ካወ, ዘረጋገጥልና ተከራዩ ድማ ተከራዩ ተመሳሳይት ከርፍ ከርፍ ተባለ-
ይችሉም፡፡

ተኋሪም 4.3 ትኋሪም ተመሳሳይነት ከርናዬ - ከርናዬ (ከ-ከ)


ከላተ ከ-ርናዣት ፊል ስለ-ስ ከ-ርናዢ ምሳ መቀምጫም ብሔን ከላተ ከ-ርናዣት
ከለሳ ስለ-ስ ከ-ርናዢ ቅጽጭ እንተ-የይኖም እቶም ስለ-ስ ከ-ርናዣት ተመሳሳይ
እቶ-ም:::

ቅዕስ 5: እባት ዘሰብበ ምስለ, $\angle \text{Ս}$ \equiv $\angle \text{Հ}$ መሠረት እንተናገሩ, ተመሳሳይት ነው፡፡ ስለዚህ ከ-ርድግት ፍለያ፡፡

ፍ.ቁሳ:

ሀ. $\angle \text{Ս}$ \equiv $\angle \text{Հ}$ እኩ፡፡ በተወጪ ስለዝኑ፡፡

ለ. $\angle \text{Ս}$ \equiv $\angle \text{Հ}$ እኩ፡፡ የምክዋል እንዲሸዋ ከ-ርድግት ስለዝኑ፡፡



ስለዚህ በተከራዩ ተመሳሳይት ከ-ርድግ ከ-ርድግ ሆኖ ስለዝኑ \sim $\Delta \text{Հ}$ እኩ፡፡ **ስለለ 4.35**


ከዚህ ስለዚህ ስለዚህ ተከራዩ ተመሳሳይት ከ-ርድግ ከ-ርድግ ሆኖ ስለዝኑ \sim $\Delta \text{Հ}$ እኩ፡፡ ከ-አ-አ-ን ጥና ከ-አ-አ-ን፡፡ በመስረት እነዚህ ሆኖ በተወጪ ስለዚህ ከ-ርድግ ተመሳሳይት የምክዋል እኩ፡፡

ሙሉሙሉ 4.4

1. ከ-በላም ዘሰብበ ተመሳሳይት ይሞላል፡፡ ስለዚህ ከ-ርድግ ፍለያ፡፡


ሀ.

ለ.



ሐ.

መ.




ስለለ 4.36

2. በዚህ ከልተ ምድሩ ስለዚህ ከ-ርድግ ተመሳሳይት የምክዋል፡፡ እርከብ፡፡


3. እባት ΔABC ጥና ΔDEF ሆኖ $\overline{\text{AB}} = 16$ ፣ $\overline{\text{BC}} = 20$ ፣ $\overline{\text{EF}} = 4$ ፣ $\overline{\text{FD}} = 5$ ከምክውን $\angle \text{A} = \angle \text{E}$ እንተናገሩ እኩ፡፡ ስለዚህ ከ-ርድግ ተመሳሳይት ይፈጸም፡፡ የምክዋል፡፡

4. እባት ዘሰብበ ምስለ, የዚሁ ከ-ርድግ ተመሳሳይት ይፈጸም፡፡




ስለለ 4.37

5. አበበ, በስዕለ ማስላ, $\overline{R}\overline{K} = 3$: $\overline{U}\overline{R} = 7$: $\overline{L}\overline{K} = 11$: $\overline{R}\overline{T} = 2$ ከምሳውን
 $\angle URT \equiv \angle UKR$ እንተኩለን ጽዑቃታት ቅድድር፡ $\overline{U}\overline{R} : \overline{U}\overline{L} : \overline{U}\overline{T}$ ይለየ፡፡





ስልክ 4.38

6. አብ ማስረጃ፡ $\overline{UR} = 40$: $\overline{UL} = 32$: $\overline{UK} = 48$ እያሱ፡፡
 ነጥበትን ነጥበት መን ይሙ አብ \overline{UR} ዓይነት ነው እና ነጥበት ከደምግመው $\overline{UR} = 30$ ከምሳውን $\overline{UL} = 36$ እንተኩለን፡
ሀ. $\Delta ULR \sim \Delta UTK$ የሚሸጊ እርከብ፡፡



ስልክ 4.39

7. አበበ, በስዕለ ማስረጃ $\Delta ULR \sim \Delta UTK$ እያሱ፡፡ $\overline{UR} : \overline{UT} : \overline{UK}$ በራሱት እያሱ ሲለብ ከርፍቅት እንተኩለም መጠኑ ከምድና በራሱ እያሱ ሲለብ ከርፍቅት ማስቀመጥ ነው መጠኑ ከምድና መካይነት እንተኩለ ማስረጃ የሚሸጊ እርከብ፡፡



ስልክ 4.40


4.2.3 ኮርድን ስፍቅትን ተመሳሳይት ስለስ ከርፍቅት

አብ ሁሉም ክፍልታት ስሜዎች ስፍቅትን ኮርድን በተፈለገለው ተዘጋጀ ተማሳረከው እያሱ፡፡ አበበ, የእኔ ማስረጃ እና ይሙ ስለብ ከርድን ስፍቅትን ተመሳሳይት ሲለብ ከርፍቅት ክንመሆር እና፡፡

ንጥረት 4.7

- ከብዕዋ አብ ታክክለ ተዋሂቦም አለው ተመሳሳይት ሲለብ ከርፍቅት ማስረጃ ዓይነት ነው እና ስፍቅትን ተመሳሳይት ሲለብ ከርፍቅት እንተኩለን፡፡
- ሀ.** ከርድ ሂደቱ ይለየ፡፡
- ለ.** መጠኑ ከምድና ከርድ ይለየ፡፡
- ሐ.** መጠኑ ከምድና መካይነት እንተኩለ ማስቀመጥ መጠኑ ከምድና ከርድ እውደድና፡፡ እንታይ ተግባሬበኝ?
- መ.** ስፍቅት ሂደቱ ሲለብ ከርፍቅት ይለየ፡፡
- ሪ.** መጠኑ ከምድና ስፍቅት ይለየ፡፡

**ሰ. መጠኑ ከምድና ስፍተቶም ማስ መጠኑ ከምድና መከራከት እንታቶም
አውዳድሩ:: እንታይ ተግባብነቶም?**




አክለ 4.41

ԵՐԱԾ ՅԹՎԵԼԻ ՀԱՅ

- ၅.** መოလ აზმდნ მოწელებუ; გიგა-ტერ ჭაღ მოოლ აზმდნ ჩა-ცხავ უყიდვ
პრო-:

၆. მოოლ აზმდნ ბრძანებუ ჭაღ ჭა-ილებუ; მოოლ აზმდნ გიგა-ტერ უყიდვ
პრო-::

አቀነት እነዚህ መደምዎች ተታት እኩል ከምነስዎን ምርጥዎች ይከናል::



አክለ 4.42

Δυλήի ~ Δամւլո : Φ_1 և Φ_2 բայց Աշխարհական սեռ իւսութեան դիմում

$$\frac{\overline{v\lambda}}{\sigma\zeta} = \frac{\overline{v\alpha}}{\sigma\beta} = \frac{\overline{\lambda\alpha}}{\zeta\beta} = b_{\text{eff}}$$

$$\text{If } \Omega = \text{Im}(\overline{\lambda})^{-1}, \text{ then } \overline{\lambda} = \text{Im}(\overline{\Omega})^{-1}, \text{ and } \overline{\lambda} \Omega = \text{Im}(\overline{\lambda})^{-1} \cdot \text{Im}(\overline{\Omega})^{-1} = \text{Im}(\overline{\lambda}\overline{\Omega})^{-1}.$$

๘๘๔

$$\text{v. } \frac{\text{H.C.R} \Delta \text{U.L.} \text{ h}}{\text{H.C.R} \Delta \text{muzi}} = \frac{\overline{\text{U.L}} + \overline{\text{U.h}} + \overline{\text{L.h}}}{\overline{\text{muzi}} + \overline{\text{mu}} + \overline{\text{zu}}} : 39^{\circ}37'8''$$

$$= \frac{b_s(\sigma\omega_L) + b_s(\sigma\omega_R) + b_s(LR)}{\sigma\omega_L + \sigma\omega_R + LR} \quad \text{¿}\sigma\omega\text{¿, } L\text{?}$$

$$= \frac{b_s(\sigma\omega_L + \sigma\omega_R + \zeta\Omega)}{(\sigma\omega_L + \sigma\omega_R + \zeta\Omega)} \quad \text{ንግድናት ይ?$$

≡ 6.3 3934 e?

- ለ. መጠኑ ዘመኝና ስፋት ክልተአም ስሌዳ ከርጥኑት ጉምድገድ ስፋት ሰነድ
(ስ₁)፣ ስፋት ሰነድ መረጃ ውጤት (ስ₂) እንተከሏል

$$\frac{\Phi_1}{\Phi_2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial t} \right)_{t=0}$$

$$= \frac{\frac{1}{2}(\boldsymbol{\zeta}\boldsymbol{\Omega}) \times \boldsymbol{\Phi}_1}{\frac{1}{2}(\overline{\boldsymbol{\zeta}\boldsymbol{\Omega}}) \times \boldsymbol{\Phi}_2}$$

$$= b_1 \frac{\Phi_1}{\Phi_2} b_1 b_1 = b_1^2 \cdots$$

ከብዕ, መጠኑ የጥምድና ስፍት ተርጉምት መጠኑ የጥምድና በራሱታት ተመለሰልቸ
ስለሳ ከርፍት ምንኩን ጥርቆሉ:: ነዚ ለሰዕበ ሂቀ ምንቅማጥ ይጠና ይከኬል::

ተኋሪም 4.4

መስጠት ከምድና መካይነት ስንታት ካልተ ተመሳሳይት ስለሆነ ከርጥንት ፍቃድ እንተኩረኗ

- #### **ሀ. መጠኑ ከምድና ተርያዙም ፲ ይከውን;**

- Ա. ԹԹՈՒՆ ԿՐԴԱԿԱ ԸՆԿԻՐԴՄԱ ՀԱՄԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԵՂՄԱՆ**

ቁጥር 6: $\Delta\text{ሀ}\Delta\text{ቀ} \sim \Delta\text{መ}\text{ሮ}\text{ቁ} \text{ ከ}\text{ይ}\text{ኑ} \frac{\Delta\text{ሀ}}{\Delta\text{ቀ}} = 4\text{አ}\text{ማ}\text{ች} \text{ }\frac{\Delta\text{መ}\text{ሮ}\text{ቁ}}{\Delta\text{ሀ}} = 12\text{አ}\text{ማ}\text{ እንተኩለኝ::}$

- ၁။ စာတမ်းမှုပါန်မှု လုပ်ငန်းများ နှင့် လုပ်ငန်းများ အတွက် လုပ်ငန်းများ**


- Ա.** ԹԹՈՒՅԻ ԽԹՎԵԿ Խ.Ը.Ք ԱՍԼԺԻ Ն Խ.Ը.Ք ԱՄԱՀՓ Ն ՔՆՔ:

፭፻፲፷

$$\text{v. } b_s = \frac{\overline{v\lambda}}{\sigma v} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3} ::$$

$$\text{ԸՆԹ. } \frac{\Delta F_{\text{ՀԱՐ}}}{\Delta F_{\text{ՀԱՐ}} + \Delta m_{\text{ՀՓ}}} = k^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9} \approx$$


$$\Delta \cdot \frac{H \cdot G \cdot P \cdot \Delta U \Lambda \Delta h}{H \cdot G \cdot P \cdot \Delta m \zeta \cdot \Phi} = b_s = \frac{1}{3} \approx$$






ማጠቃለ መልሆኑ መሰራብ 4

1. ገንታት አይ አመጥ ነንበ 4፣ 5፣ 6፣ 8 ዓ.ም ዓ.ም እና አቶም:: እኩ አካዕለ ነኝ ተመሳሳይ ነንበ 6አ.ም እንተከይኝ የቅን በተረፈ ገንታት እኩ ተመሳሳይ ነንበ ይለየ::
2. Δህልክ ዓ.ም ስምድር ተመሳሳይ:: ስያዥ የቅን አይ ነኝ ስምድር 5 እና እኩ መሸሪያ:: ነኝ ስህልክ እንተከይኝ::
 B. መጠኑ በምድና ዘርፍ ካልተለም ስለሆነ ከርናግት ይለየ::
 D. መጠኑ በምድና ስፋት ካልተለም ስለሆነ ከርናግት ይለየ::
3. እዘ አስዕበ ፈቅታዊ ሁሉዎች መሠረት መሠረት ማረጋገጫ 1.5 በምጥቃዋሚ አልበየ::




ስልክ 4.43

4. እዘ አስዕበ ስለሆነ ከርናድ ሁሉዎች መሠረት በምጥቃዋሚ መረጃን $\frac{1}{3}$ እንደሳይ::



ስልክ 4.44

5. እባክዎ አስዕበ ምስላ ሻል ሻል \parallel ሻል ሻል : $\overline{AB} = 6አ.ም$ ፣ $\overline{CD} = 9አ.ም$ ፣ $\overline{EF} = 15$ ላ.ም እንተከይኝ የቅን \overline{GH} ይለየ::



ስልክ 4.45